


□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ □ □ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□

□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□, □□□□□□□
□□□□□□, □□□ □□□, □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □
□□□□□□-□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□
□□□ □ □□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□, □□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□




□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□


The image consists of four identical groups of five empty rectangular boxes. Each group is separated by a small gap from the others. The boxes are white with thin black outlines.

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □-□□□
□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□'□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□



□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

Следует отметить, что в последние годы в Китае наблюдается тенденция к уменьшению количества и качества производимой продукции. Это связано с тем, что китайские производители сталкиваются с рядом проблем, включая недостаток сырья, высокую стоимость труда и растущую конкуренцию со стороны других стран. Вместе с тем, китайские производители продолжают инвестировать в новые технологии и оборудование, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на мировом рынке.







Сърдечната болест е най-често съвръхразвита форма на хипертония.

Хипертонията е болест на сърцето и главния нерв, която е съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията.

Сърдечната болест е най-често съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията.

Хипертонията е болест на сърцето и главния нерв, която е съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията. Сърдечната болест е най-често съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията.

Хипертонията е болест на сърцето и главния нерв, която е съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията. Сърдечната болест е най-често съвръхразвита форма на хипертония. Тя е характеризирана от често и силно сърдечно-съдови заболявания, които са резултат от хипертонията.



□□□□□□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□-□□□□
□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□□□□□
□□□□□□□ □ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□
□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□-□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□
□□□□□

Городской, областной - городской суды входят в систему судов общей юрисдикции Российской Федерации. Важнейшими задачами судов общей юрисдикции являются: защита прав и законных интересов граждан, организаций, предпринимателей; разрешение споров, возникших между гражданами, организациями, предпринимателями; защита прав и законных интересов государства.

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□-□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□
□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□
□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□-□□□
□□□□□□ □□ □□□, □□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□
□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□
□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□ □ □□□
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□
□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□

□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□
□□□□□□□ □□□/□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□

The diagram consists of four horizontal rows of empty rectangular boxes. The top row contains 10 boxes. The second row contains 7 boxes. The third row contains 12 boxes. The bottom row contains 3 boxes.


□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ - □
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□, □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□




□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □ □□
□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□
□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□
□□□□-□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□
□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□
□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□
□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□
□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□
□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□



The image displays a binary sequence across three horizontal rows. The top row contains 15 binary digits (bits), the middle row contains 10 bits, and the bottom row contains 15 bits. Each bit is represented by a single vertical bar. The sequence starts with a 1 in the first position of each row and alternates between 0s and 1s. The top row ends with a 1, the middle row with a 0, and the bottom row with a 1.

The image consists of four identical groups of five empty rectangular boxes. Each group is separated by a small gap from the others. The boxes are white with thin black outlines.

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□-□ □□□□□
□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□






□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ - □□ □□□□ □□□□□□

□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□□-□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□
(□□□)□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□, □□□
□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□ - □□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□
□□□□□□ □□□□□-□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

